

ሠ ቅ ጸ ብ



የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐገኢአድ) ልሣን

የዐማራ ኅልውና መጠበቅ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!

ፈለገ አሥራት የትውልዳችንን ቃል ኪዳን ነው!

ቅጽ: **፩** ቁጥር: **፰** ቀን **የካቲት ፳፪ ፪ሺ፲**

በጥ15ቱ ቀን ዘወትር ንሙስ የሚወጣ

የሲያትል ጥሪ!

ከፌብሩዋሪ 16-19 በተካሄደ የተቃዋሚ ድርጅቶች ስብሰባ ላይ ድርጅታችን የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ተገኝቷል። ስብሰባው ላይ የተገኙት በምኞታቸውና በአመለካከት አድማሳቸው ይገናኛሉ ተብለው የማይታሰቡትን ሁሉ ያገናኙ ነበር። የተጀመረው የህዝብ ትግል ከያንዳንዱ ድርጅት ተብሎ ላይ ብዙ የፕሮግራም ነጠቃ አድርጓል። በብዙዎች ላይ ከጽንፈኛ አቋማቸው ሽብሽብ እንዲሉ እንዳደረጋቸውም ታይቷል። ይህ ሁሉ ተዳምሮ ስብሰባውን ተፈላላጊዎች የሚገናኙበት ስብሰባ እንዲሆን አድርጎታል። ዋናው ምክንያት የህዝቡ ትግል ሁሉንም ቀድሞ መሄዱ ነበር። ከዚህ በፊት ህዝቡ የቋሚ ተመልካች ሆኖ ተፋላሚዎች ለስልጣን የሚታገሉበት ታሪክ እያበቃ ይመስላል።

ድርጅቶቹ ለሲያትል ስብሰባ ይዘዋቸው የመጡት የሽግግር ጊዜ ሰነድ በራሱ በታሪካዊው የህዝብ ትግል የተቀደመ ነበር ማለት ይቻላል። ሰነዶቹን ጠቅለል ባለ መልኩ ለማስቀመጥ በቡድኖች መጣመር ለሚመሰረት የሽግግር ጊዜን የሚያነሳና እስከዛሬ ሲሆን የመጣውንና አምባገነንነትን ሲቀፈቅፍ የመጣን የቡድኖችን መጣመርና ሽግግሩን የመምራት አባዜ ጋር የታሰረ ነበር።

ያለምንም ማጋነን ካለፈው የጥፋት ታሪክ ጋር የተለያየና አዲስ የሽግግር ኅዳናን ያሳየና የሽግግር ጊዜውም በራሱ በህዝቡ ሊመራ ይገባል፤ ለዚህ ሌላ አማራጭ የለውም ብሎ አቋሙን በሰነድ ግልጽ ያደረገ የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ብቻ ነበር። ይህ የድርጅታችን ጥርት ያለ አቋም በሁሉም ዘንድ እውቅናን አግኝቷል ማለት ይቻላል። በፖለቲካ ግልጽነት ውድ ነው። በመሆኑም በግልጽ ወዲያውኑ የኛን ሰነድ የሁሉም ለማድረግ አልተቻለም።

የሲያትል ጥሪ!

ውሳኔው በኛ ሰነድ ላይ ተመስርቶ የሌሎችም አብሮ ሊካተት የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠር ይገባል በሚል እንዲያልፍ ተደርጓል። በሌሎች የቀረቡ በጃችን ላይ ካሉ ሰነዶች የሚወሰድ እንደሌለ ተደብቆ ያደምጥ የነበር የሁሉም ህሊና ይታዘብ እንደነበር ግን መናገር ይቻላል።

በድርጅታችን እምነት የአንድ ድርጅት ጥንካሬ መለኪያው የአባላት ቁጥርም የገንዘብ ብዛትም አይደለም። እነዚህ ለድርጅት ጠቃሚዎች ናቸው በራሳቸው ግን ወሳኝ አይደሉም። ለድርጅቱ ታላቅነት ወሳኙ ድርጅቱ የሚመራበት ራእይ ከተለዋዋጩ ጊዜና ሂደት ጋር አብሮ ሳያቋርጥ መጓዙ፣ በዚያ ላይ ተመስርቶ መፍትሄ ፈላጊ ለሆኑ ውስብስብ የህብረተሰብ ጥያቄዎች መንገድ አመላካች ሀሳብንና መመሪያን የማዘጋጀት ችሎታው የድርጅትን ታላቅነት ይገልጠዋል። መሪ ሃሳብ የማፍለቅ ችሎታ የሌለው ድርጅት ከእድር ድርጅት የተሻለ አይደለም።

በሲያትል ላይ ድርጅታችን እራሱን የገለጠው በህዝቡ ላይ በሶስት ተከታታይ አገዛዞች የደረሰበትን የአምባገነ ጥቃት፣ በሀገሪቱ ላይ የደረሰውን የግዛት መከፈልና ዛሬም እንዳይደርስ ለምንፈራው የመበታተን አደጋ ዋና መነኤው ከተከተልናቸው የተሳሳቱ የሽግግር ሁድቶች ዘንድ እንደሆነ ነው። ከእምቤ ምንጊክ ህልፈት በኋላ በተፈሪ መኮንንና በኢያሱ መሀል የተነሳው ደም አፋሳሽ ትግል የተደመደመው በንጉስ ሚካኤልና በኃይለስላሴ ጦር መሀል በተደረገ የሰገሌ ጦርነት ድል አድርገው ተፈሪ መኮንን ፈላጭ ቆራጭ ንጉስነትነት ጭኖ ወጣ።

በ1966ዓ.ም የፈነዳውን ዲሞክራሲያዊ አብዮት የጠለፈው ደርግ ለብቻ ሽግግሩን መርቶ እራሱን ደግሞ በመውለድ የወጣለት አምባገነን ሆነ።

የዛሬው ጨፍጫፊ የትግራይ ወያኔ የሽግግር ጊዜ ከሚመስሉት ጋር ተቧድኖ ጀምሮ ዛሬም በበላይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ የሚገኝ የባንዳ ሀይል ነው።

ከነዚህ ሶስት የሽግግር የሀገሪቱ ተሞክሮዎች የምንደርስበት መደምደሚያ የህዝብ ውክልና የሌላቸው ሀይሎች የኋላ ኋላ የአመራር ፍልስፍናቸው ስይፍና አመጽ መሁኑን ነው። የህዝቡ የነበርን ስልጣን በሀይልና በሰይፍ ምርኮዝ እንደቀሙ ሁሉ የሚጠብቁትም በአመጽ ነው። ዛሬም በመሆንም ላይ ያለው ይህ ነው።

ለዐማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መሰረታዊ ጥያቄ ሁኖ የቀረበው ከዚህ የአምባገነኖች አዙሪት እንዴት መወጣት ይቻላል? የሚለው ነበር። እነዚያን ያለፍናቸውንና ዛሬም ያለንበትን የሽግግር ታሪክ መመርመር የግድ ነበር። ህዝቡ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ የራሱ አስተዳዳሪ ምሆን የሚችለው የሽግግር ጊዜውን እሱ ብቻ ከመራው ነው የሚል ድምዳሜ ላይ የተደረሰው ትክክል ነው። ይህንን አቋማችንን ለምንም የምንደራደርው አይሆንም።

የሲያትል ጥሪ!

ይህንን አቋም መልቀቅ ማለት የህዝቡን የራስ ማስተዳደር መብቱን ገፈው ዳግም የቡድን አምባገነንነትን ሊጭኑበት ለተነሱ ሀይሎች እጅ መስጠት ይሆናል።

ድርጅታችን በሲያትል የተቋቋመው የኮሚቴ ስራ የተሰጠውን ተግባር በብቃት እንዲያከናውን መስራት ለኛ ዓላማ መሳካት መስራት ነው። ለጉባኤው የተሟላ የሽግግር ሰነድ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብ እንሰራለን። ሽግግሩን በሚመለከት ጉባኤው የሚመለከታቸው ሰነዶችን ለማዘጋጀት እንረዳለን። በጉባኤው ተወክሎ የመጀመሪያውን አጭር የሽግግር ጊዜን መምራት የሚችል አካል ሊመሰረት የሚችልበትን አጥብቀን እንሰራለን። የመጨረሻ የጉባኤ ስኬታማነት መለኪያውም ይህ ነው የሚል እምነት አለን። ጉባኤው ይህንን አጭር የሽግግር ጊዜውን ሊመራ የሚችል አካል ሰይሞ ከተነሳ ኢትዮጵያውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ስልጣንን ለህዝባቸው መልሰው የሰጡበትና ከአምባ ገነን አዙሪት የወጡበት ቀን ተብሎ ሊታሰብ የሚገባ ይሆናል። ይህ ታሪካዊ ድል ነው። ለህዝባችንም ይህንን ታሪካዊ ጉዞውን በጥምና እንዲከታተልና ተጻኖውን እንዲያሳርፍበት ጥሪያችንን እናቀርባለን።

የሲያትልም ጥሪ ይህ ነው። ጥሪው ስልጣን የህዝብ ነው። ከባለቤቱ በባለ ጠመንጃች ተነጥቆ ከጁ ሳይገባ የኖረ ስልጣን ወደ ህዝቡ ይመለስ የሚል ጥሪ ነው የተደረገ። የኛ ድርጅት ይህ የህዝብ ፍላጎት መሆኑን ቀድሞ የተረዳ ድርጅት ንበርና ብስብሰባው ላይ ይህንኑ አስተጋብቷል። የላቀ ሀሳብን በወቅቱ አንስተን የህዝብ ሊሆን እንዲችል በተግባር ማሳየት ችለናል። የድርጅት ታላቅነት መገለጫው ወገን ህዝብ ሁኖ የችግሩ መፍቻ ሀሳብን ቀድሞ ማሳየት መሆኑን በተግባር አሳይተናል። ይህም ሀሳባችን ገዢ ሀሳብ ሁኗል። ወደፊትም በዚህ ለመቀጠል ሁሉም የየድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ እናደርጋለን።

ውድ እናት ሀገር ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!

